

hPreK-5 ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ - hPREK-8 ትምህርት ቤት ውስጥ፣ በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ (SYNCHRONOUS) የርቀት (VIRTUAL) የትምህርት አሰጣጥ

በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ የርቀት (virtual) የትምህርት አሰጣጥ፣ የቀጥታ-ስርጭት (live) የትምህርት አሰጣጥን ከአስተማሪዎች ጋር በማስተባበር-የሚሰጥ፤ እንዲሁም ለግል-ሰብቻ የሚሰራ ስራን ማከናወኛ ጊዜ ይኖረዋል። እነዚህ፣ አጠቃላይ የሆኑ የጊዜ-ሰሌዳዎች - እንደሆኑ እባካችሁን አስታውሱ፤ ይህም በየግል የትምህርት ቤት የትምህርት አሰጣጥ ፕሮግራሙ ሁኔታ ላይ መሠረት አድርጎ መስተካከል ሊደረግበት ይችላል። አስተማሪዎች፣ እንደ-አስፈላጊነቱ - ለተወሰኑ ሁኔታዎችን ማመቻቻ-እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ የጊዜ-ሰሌዳዎችን ያቀርባሉ።

- ዋናውን (master) የጊዜ-ሰሌዳ - በአጠቃላይ-ሁኔታ የሚተካ-ሁኔታ ይፈጠራል ብለን አንገምትም፤ ነገር ግን hpre-K - 2ኛ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን በሁለት -አስከ ሦስት ሰዓታት ለማሳተፍ፤ እና ከ3-5ተኛ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን ደግሞ ከአራት -አስከ አምስት ሰዓታት በመደበኛ-መንገድ በሚሰጥ (synchronous) ዋና የይዘት የትምህርት አሰጣጥ ውስጥ - እንደ ማንበብና መጻፍ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ/ኅብረ ትምህርት (Social Studies) እና 'Encore'፤ ያሉትን ጨምሮ፣ ለመስጠት ግብ አለን።
- ቀሪው-ጊዜ፤ በየግል-በራሳቸው ሆነው - በፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት የሚሰጡበት፣ የቤት/የክፍል ስራዎችን (assignments) የሚሰሩበት፣ በምርጫቸው እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉበት እና በይዘታቸው-በልዩነት የቀረቡ አፖች (apps)ን ያካትታል።
- በትምህርት ቤት ሠራተኞች በሚሰጠው የክፍል-ውስጥ የሁሉም-በቡድን ትምህርት ላይ እንዲሁም በማንኛውም በአነስተኛ-ቡድን የሚሰጥ የትምህርት አሰጣጥ ውስጥ፤ ተማሪዎች መገኘት ያስፈልጋቸዋል።
- የቢሮ-ሰዓታት (Office hours)፣ በአስተማሪው - እንደየአስፈላጊነቱ የሚዘጋጅ ነው።
- ከጉዳተኝነት ጋር የሚገኙ ተማሪዎች (students with disabilities) የሚሰጥ አገልግሎቶች፤ ከተቀረፀላቸው የ'IEP' መስፈርቶች ጋር ተጓዳኝ-በመሆን፤ በርቀት (virtual) አቀማመጥ ይሟላላቸዋል። በተጨማሪም፤ የእንግሊዘኛ ቋንቋን የሚማሩ (English Learner) ተማሪዎች ቀጥተኛ-የሆኑ አገልግሎቶችን፤ በ'EL' አስተማሪዎች አማካኝነት በአጠቃላይ የትምህርት የመማሪያ ክፍል ውስጥ ወይም በ'English language development block' ውስጥ፤ በርቀት (virtual) አቀማመጥ የሚሰጥ ይሆናል።

h6-8 ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ - hPREK-8 ትምህርት ቤት ውስጥ፣ በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ (SYNCHRONOUS) የርቀት (VIRTUAL) የትምህርት አሰጣጥ

በመደበኛ-መንገድ የሚሰጥ የርቀት (virtual) የትምህርት አሰጣጥ፣ የቀጥታ-ስርጭት (live) የትምህርት አሰጣጥን ከአስተማሪዎች ጋር አዋህዶ-የሚሰጥ፤ እንዲሁም ለግል-ሰብቻ የሚሰራ ስራን ማከናወኛ ጊዜ ይኖረዋል። እነዚህ አጠቃላይ የሆኑ የጊዜ-ሰሌዳዎች እንደሆኑ እባካችሁን አስታውሱ፤ ይህም በየግል የትምህርት ቤት የትምህርት አሰጣጥ ፕሮግራሙ ሁኔታ ላይ መሠረት አድርጎ መስተካከል ሊደረግበት ይችላል። አስተማሪዎች፣ እንደ-አስፈላጊነቱ - ለተወሰኑ ሁኔታዎችን ማመቻቻ-እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ የጊዜ-ሰሌዳዎችን ያቀርባሉ።

- በትምህርት-አሰጣጡ ብሎክ (instructional block) ወቅት ያለው የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል፤ የ25 ደቂቃዎችን በመደበኛ-መንገድ የሚካሄድ (synchronous) ሁሉምን-ሙሉ ቡድን (whole-group) የትምህርት አሰጣጥ - ከአስተማሪ ጋር አካትቶ-የያዘ ነው።
- ከሁሉም-ሙሉ ቡድን (whole-group) የትምህርት አሰጣጡ በኋላ፤ ተማሪዎች ወደ መደበኛ-ባልሆነ መንገድ የሚሰጥ (asynchronous) - በየግል የራሳቸውን ስራ ለቀሪው ክፍለ-ጊዜ ወደሚሰሩበት ይሸጋገራሉ።
- እያንዳንዱ ትምህርት ቤት፤ ዕለታዊ የደወል (bell) የጊዜ-ሰሌዳቸውን ይከተላሉ።
- በመደበኛ-በሆነ መንገድ ለሚሰጥ (synchronous) የትምህርት አሰጣጥ ማግኛ የተዘጋጀውን የዙም ማገናኛ (zoom link) እና ከእያንዳንዱ አስተማሪ ጋር የቢሮ ሰዓታት (office hours)ን በክሌቨር (Canvas) ገጽ ላይ ተማሪዎች ማግኘት ይችላሉ።
- ከጉዳተኝነት ጋር የሚገኙ ተማሪዎች (students with disabilities) የሚሰጥ አገልግሎቶች፤ ከተቀረፀላቸው የ'IEP' መስፈርቶች ጋር ተጓዳኝ-በመሆን፤ በርቀት (virtual) አቀማመጥ ይሟላላቸዋል። በተጨማሪም፤ የእንግሊዘኛ ቋንቋን የሚማሩ (English Learner) ተማሪዎች ቀጥተኛ-የሆኑ አገልግሎቶችን፤ በ'EL' አስተማሪዎች አማካኝነት በአጠቃላይ የትምህርት የመማሪያ ክፍል ውስጥ ወይም በ'English language development course' ውስጥ፤ በርቀት (virtual) አቀማመጥ የሚሰጥ ይሆናል።